

# የፓርላማ አጀንዳ፤ የጥንካሬ ምልክት



## በመርሰኤ ኪዳን

በአሜሪካን አገር ለፕሬዚዳንትነት የሚወዳደሩ እጩዎች ለቦታው ብቁ መሆናቸውን ለማሳየት በሴኔት ወይም በኮንግረስ አባልነታቸው ጊዜ ያቀረቧቸውን አጀንዳዎች/ሰነዶች (Bills) እንደዋና ማሰረጃ ያቀርባሉ። ይህ አይነት ውድድር በአገራችን ብዙም የተለመደ አይደለም። በአገራችን የተለመደው የቅስቀሳ ዘዴ የራስን ጥንካሬ ከማሳየት ይልቅ ሌሎችን ማሳጣት፣ ማናናቅ፣ ማንጓጠጥ እና መሳደብ ነው። ህብረተሰቡም ፓርቲዎችን በጥንካሬያቸው ወይም በአቋማቸው ከመደገፍ ይልቅ በጭፍን ስሜት በመመራት ጫሂና ጨለምተኛ ፖለቲከኞችን በመምረጥ ሲያበረታታቸው ቆይቷል። ይህ ሁኔታ ባለበት የሚቀጥል አይመስለኝም። በተለይም በደርግ አብዮታዊ ጡጫ በመቀጥቀጡ የራስ መተማመኑን ያጣውና በመፈክርና በጩኸት የሚንጋጋው ትውልድ እያለፈ ከመሄዱ አንፃር የጩኸት ፖለቲከኞች እየመሸባቸው መሄዱን አመለካኝ ነው።

መጪው ትውልድ ከጩኸት ይልቅ አመክንዮ፣ ከመፈክር ይልቅ ቁምነገር (Substance) የሚገዛው ነው የሚሆነው። ስለሆነም የአገራችን ፓርቲዎች ከወሬ ይልቅ ስራ፣ ከጩኸት ይልቅ ምክንያታዊነት፣ ከፉከራ ይልቅ ተግባር፣ ከወቀሳ ይልቅ መፍትሄ ላይ በማተኮር ለመጪው ጊዜ ራሳቸውን ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል። በእስካሁኑ ትዝብቴ፤ ባሉበት መርገጥ የመረጡ አሁንም ወሬ፣ ወቀሳ፣ ጥላቻና፣ ሃሜት ላይ የሚያተኩሩ ፓርቲዎች በብዛት አሉ። በዚያው መጠን ራሳቸውን ለመጪው የፖለቲካ ባህል በማዘጋጀት ላይ ያሉ ፓርቲዎች አሉ። ታዲያ የዛሬው ፅሁፌ መነሻ የሆነው ከነዚህ ራሳቸውን ለወደፊት የሰለጠነ የፖለቲካ ባህል በማዘጋጀት ላይ ካሉ ፓርቲዎች መሀል ግንባር ቀደም የሆነው ኢዴፓ ለተወካዮች ምክርቤት በምክርቤቱ የኢዴፓ ተጠሪ በሆኑት በአቶ አብዱራህማን አህመዲን በኩል ለማቅረብ ያሰበውን አጀንዳ ሳነብ፤ ያ በናፍቆት ስንጠባበቀው የነበረው ፓርቲዎች እርስበርስ ከመነቋቋር ይልቅ በቁምነገር የሚከራከሩበት፣ ከግለሰቦች ይልቅ ሃሳቦች የሚፋጨበት እና ሌሎችን ለመጣል ወይም ለማጥፋት ከመጣር ይልቅ ለማሸነፍ የሚገደቡበት የፖለቲካ ባህል እውን የሚሆንበት ጊዜ እየቀረበ እንደሆነ ተስፋ ስላጫረብኝ ነው።

በኢዴፓ በኩል የቀረበው አጀንዳ “የነዳጅ ዋጋ ተመንና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ የመጣውን የኑሮ ውድነትን” በተመለከተ ነው። ኢዴፓ እንዲህ ያሉ አጀንዳዎችን ሲያቀርብ የመጀመሪያው አይደለም። ከዚህ ቀደም ኢዴፓ ካቀረባቸው አጀንዳዎች የተወሰኑትን እነሆ

- “የኑሮ ውድነትን በተመለከተ” በአቶ ልደቱ አያሌው በፓርላማ
- “ለፓርቲዎች የሚሰጥ የፋይናንስ ድጋፍን በተመለከተ” በአቶ ሙሼ ሰሙ በፓርላማ
- “የህዝብ ብዛት ቁጥጥርን በተመለከተ” በአቶ ልደቱ አያሌው በፓርላማ
- “በሶማሊያ የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት በፍጥነት የሚወጣበትን ሁኔታ በተመለከተ” በአቶ ልደቱ አያሌው ለጠቅላይ ሚኒስቴር መለስ ዜናዊ የተፃፈ ደብዳቤ
- “የነዳጅ ዋጋ ተመንና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ የመጣውን የኑሮ ውድነትን በተመለከተ” አቶ አብዱራህማን አህመዲን በፓርላማ

ኢዴፓ እነዚህንና ሌሎችንም አጀንዳዎች በማንሳት በአገሪቱ ለውጥ የሚመጣበትን መንገድ በማፈላለግ መፍትሄ ሊሰጥ የሚችል ፓርቲ መሆኑን በተግባር አሳይቷል። ይህ የሚያመለክተው ኢዴፓ በቂ ድምፅ አግኝቶ ስልጣን መያዝ ቢችል ሌላው ቢቀር ከላይ የተዘረዘሩትን የህዝብ አጀንዳዎች ለማስፈፀም ተነሳሽነቱም ዝግጁነቱም እንዳለው ነው። መራጩ ህዝብ እንደሰለጠኑት ሀገራት ህዝቦች ተወዳዳሪዎችን ከዚህ በፊት ምን ሰራችሁ? ምን አቀረባችሁ? ምን ደገፋችሁ? ምን ተቃወማችሁ? እያለ በስራቸውና በጨመሩት እሴት መመዘን ይኖርበታል። የእስካሁን ባህላችን ፓርቲዎችን የምንመዘነው በጮሁት ጩኸት መጠን እንጂ በጩኸቱ ይዘት አይደለም፤ ባቀረቡት የችግርና የወቀሳ መጠን እንጂ ባቀረቡት መፍትሄ አይደለም፤ በአሉባልታ ተነድተን እንጂ እውነታን ተሞርኩዘን አይደለም ይህ ባህል በቀሰሰተኝነት ቢሆንም በመቀየር ላይ ይገኛል። በመጨረሻም ይህን ጠንቀኛ ባህል ትተን በሰለጠነ መንገድ ፓርቲዎችን ከመዘንናቸው “የወደፊቱ ፓርቲ” ፍንትው ብሎ ጎልቶ ይታያል።

በመጨረሻም ኢዴፓ በዚህ መልኩ የጀመረውን የህዝብ አጀንዳዎችን በማንሳት የመፍትሄ አቅጣጫ የመጠቆም ባህልን የበለጠ በማጠናከር ጥልቅ ጥናቶችን ማካሄድና ከእስካሁኖቹ በበለጠ ሁኔታ ፍቱን መፍትሄዎችን በጥናት በተደገፈ ማስረጃ በማቅረብ በምርጫ አሸንፎ አገር መምራት የሚችል ድርጅት መሆኑን በተግባር ማሳየት ይኖርበታል። መራጩ ህዝብም ፓርቲዎችን በጮሁት ጩኸት ሳይሆን በጨመሩት እሴት እየመዘነ እንዲመርጥ ጥሪዬን አቀርባለሁ።

በአቶ አብዱራህማን አህመዲን የቀረበውን አጀንዳ ለማንበብ ከዚህ በታች ያለውን አስፈንጠሪ (Link) ይጫኑ።

<http://ethiopiandemocraticparty-edp.org/images/stories/2009/pdf/EDPAgendatoParliament2002.pdf>

**መርሰኤ ኪዳን**

**ከሜኔሶታ USA**

አስተያየትዎን በ [mersea.kidan@gmail.com](mailto:mersea.kidan@gmail.com) ይላኩልኝ።

ሌሎች በኢዴፓ የቀረቡ አጀንዳዎችን ለማንበብ ከዚህ በታች ያሉትን አስፈንጠሪዎች (links) ይጫኑ።

<http://ethiopiandemocraticparty-edp.org/images/stories/2008/pdf/Letter to PriMinister Office1.pdf>

<http://ethiopiandemocraticparty-edp.org/images/stories/2009/pdf/LetterElectionBoard.pdf>

<http://ethiopiandemocraticparty-edp.org/index.php/20090619142/Other-News/edpinparliament.html>

<http://ethiopiandemocraticparty-edp.org/index.php/20090418106/Other-News/agenda-proposed.html>